



የፌዴራል አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ

ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ባለስልጣን

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

መጋቢት /2012 ዓ.ም

አዲስ አበባ



የፌዴራል አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ

ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ባለስልጣን

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የፌዴራል አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ባለስልጣን የተመደበለትን መደበኛ በጀት በፋይናንስ አዋጅ፣ ደንብ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሠረት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሃብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የ2011 በጀት ዓመት የሂሳብ ሪፖርቶች እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶቹን የማዘጋጀት ኃላፊነት የባለስልጣን መ/ቤቱ ሥራ አመራር ሲሆን፣ የሂሳብ ሪፖርቶቹን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋናው አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው፡፡


አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን መሠረት በማድረግና የዋና አዲተርን የአዲት ሥልት በመከተል ነው፡፡ እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ/የአዲት አስተያየት/ ለመስጠት ያስችለናል፡፡

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ባለስልጣን መ/ቤቱ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብት ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በባለስልጣን መ/ቤቱ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው፡፡

አዲቱ የተከናወነው የዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው፡፡

የሚከተሉት የባለስልጣን መ/ቤቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል፡፡

- የገቢ/የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት
- የመደበኛ ወጪ ሂሳብ ሪፖርት
- የተሰብሰቡ ሂሳቦች ሪፖርት



- የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት
- የሂሳብ ማመዛዘኛ ሪፖርት
- የዝውውር ሂሳቦች ሪፖርት

የባለስልጣን መ/ቤቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀትና በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፤ የተከፈለው ወጪ እና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደርን አዋጅ ደንብና መመሪያ የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

የተሰብሳቢ ሂሳብ

1. በሂሳብ መደብ 5217110 ብር 4,055.60 ፤ በሂሳብ መደብ 5217298 ብር 24,542.61 እና በሂሳብ መደብ 5217301 ብር 30,540.89 በድምሩ ብር 59,139.10 ከ1 ዓመት እስከ 3 ዓመት ሳይወራረድ መቆየቱ ታውቋል፡፡
2. በባለስልጣን መ/ቤቱ በ2011 በጀት ዓመት የተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት እና በሂሳብ እንቅስቃሴ መዝገብ መካከል የብር 14,443.32 ልዩነት መገኘቱ፤


የተከፋይ ሂሳብ

3. ለሚመለከተው አካል ያልተከፈለ የተከፋይ ሂሳብ ብር 121,182.19 ተገኝቷል፡፡
4. በባለስልጣን መ/ቤቱ በ2011 በጀት ዓመት የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት እና በሂሳብ እንቅስቃሴ መዝገብ መካከል የብር 102,843.37 ልዩነት መገኘቱ፤

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 ከተገለጹት ሁኔታዎች በስተቀር በእኛ አስተያየት የመ/ቤቱ የሂሳብ ሪፖርቶች በበጀት ዓመቱ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም የተሰበሰበውን ገቢ የተከፈለውን ወጪና የበጀት አጠቃቀሙን በአጥጋቢ ሁኔታ ያሟያሉ፡፡

ትኩረት የሚያሻቸው ጉዳዮች ፤

5. በበጀት ዓመቱ ለመደበኛ ወጪዎች ለየፕሮግራሞች የተፈቀደው በጀት ሥራ ላይ ከዋለው ጋር ሲነጻጸር ከጠቅላላው በጀት ብር 65,500,000.00 ውስጥ ብር 16,071,932.84 (24.53%) ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ ታውቋል፡፡
6. በአዲት ናሙና ከተመረጡ 10 የወጪ ማስመስከሪያዎች በድምሩ ብር 1,004,197.28 በጀት ስለመፈቀዱ በሚመለከታቸው ኃላፊዎች ሳይረጋገጥ ክፍያ ተፈፅሞ ተገኝቷል፡፡



ንብረት

- በእቃ ግምጃ ቤት ውስጥ የተበላሸና አገልግሎት የማይሰጡ 21 ላፕቶፖች፤ 10 ዲስክቶፖች፤ 4 ፕሪንተሮች፤ 4 ቴሌቪዥኖች፤ 1 የብረት መደርደሪያ 1 የብረት ካዝና 32 የመኪና ጎማዎች 2 የወረቀት መጠረገ፤ 2 ከግምጃ ቤቱ ውጪ የሚገኙ የተበላሹ ኬሚካል የያዙ በርሚሎች ሳይወገዱ መገኘታቸው ታውቋል፡፡

የተሸከርካሪዎች አያያዝ እና አጠባበቅን በተመለከተ፡

- የባለስልጣን መ/ቤቱ ንብረት የሆኑ ብዛታቸው አራት(4) ተሸከርካሪ መኪናዎች በመ/ቤቱ ግቢው ውስጥ በቀላልና ከባድ ብልሽት ተበላሽተው የቆሙ ሲሆን የሰሌዳ ቁጥሩ 4-191193 ለአምስት ወር በቀላል ብልሽት ፤ የሰሌዳ ቁጥሩ 4-00575 ለአንድ ዓመት ከአስር ወር በቀላል ብልሽት፤ የሰሌዳ ቁጥሩ 4-00835 እና የሰሌዳ ቁጥሩ 4-14362 ለአንድ ዓመት ከስድስት ወር ያህል ያለአገልግሎት የቆሙ ተሸከርካሪዎች መኖራቸው ተረጋግጧል፡፡

ከሠላምታ ጋር

